



**የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐገኢአድ)
Amara Survival for Ethiopia's Unity Organization (ASEUO)**

ሚያዚያ 21 ቀን 2009 ዓ.ም. ቅጽ 1፣ ቁጥር 1

የዐማራ ኅልውና ለምን?

እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በወርሃ መጋቢት 2009 ዓ.ም መሠረቱን አገር ቤት ያደረገ፣ “የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት” የተሰኘ የፖለቲካ ድርጅት በገቡዕ መመሥረቱንና ይህን ተከትሎ የዚህ አዲስ ድርጅት ዓለም አቀፍ ድጋፍ አሰጣሪ አካል በውጭ ሀገር መቋቋሙን የብዙሀን መገናኛዎች መግለጻቸው ይታወቃል። ከላይ እንደተገለጸው የዚህ ድርጅት መጠሪያ ሥም «የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት» የሚል ሲሆን ከስሙም ለመገንዘብ እንደሚቻለው የድርጅቱ ተቀዳሚ ዓላማ ከማንም በተለየ ሁኔታ ዘሩ እንዲጠፋ የተፈረደበትን የአማራን ሕዝብ ኅልውና በአስተማማኝ ሁኔታ ማስከበር ይሆናል። በመቀጠልም ድርጅቱ እንደግብ አድርጎ ያስቀመጠው የኢትዮጵያን ለ-ፀላዊነትና አንድነት ዕውን ማድረግ መሆኑን ስሙ ፍንትው አድርጎ ያሳያል።

ይሁን እንጂ፣ አንዳንድ ወገኖች፣ የተመሠረተው አዲስ የፖለቲካ ድርጅት ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገል ከሆነ ለምን ማሳበራዊ መሠረቱን በዐማራ ነገድ ዙሪያ ላይ አደረገ የሚል ጥያቄዎች ሊያነሱ እንደሚችሉ ይታመናል። በሌላ አገላለጽ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገል ከሆነ ለምን ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን አያሰባስብም? የሚልም የጠነከረ ጥያቄ ሊሰነዘር እንደሚችል ይጠበቃል። እርግጥ ነው ጥያቄው መሠረታዊና ተገቢ ጥያቄ ነው።

እናም ይህን በተወሰነ መልኩ መመልስ ተገቢ በመሆኑ መልሱ እንደሚከተለው በአጭሩ ቀርቧል፡- ዐማራው በዐማራነቱ እንዲደራጅ ግድ ያደረገ መሠረታዊ ጉዳዮች አሉ። እነሱም አንዱና ዋናው ዐብይ ጉዳይ ዐማራው ለአገሩ ኢትዮጵያ ቀናኢ በመሆኑና ለኢትዮጵያ ባለው ጽኑዕ ፍቅር ምክንያት በማንነቱ ተነጥሎ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በወያኔና ተከታዮቹ እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ የተፈጸመበት በመሆኑ ቅድሚያ የራሱን ኅልውና አስጠብቆና አረጋግጦ ለኢትዮጵያ አንድነት ዳብሮ መቀጠል የሚያስችል አቅሙን ማጎልበት ከሁሉም በፊት መሠራት ያለበት ሥራ ስለሆነና እንዲሁም ደግሞ (ዐማራው በነገዱ ዙሪያ ለመደራጀት የተገደደውም) “የኅሳ ፖለቲካ ሰይፍ በግራ ዘመሙ የፖለቲካ ርዕዮተ ተሸፍኖ” በኢትዮጵያ ወጣትና ቀለም ቀመስ ትውልድ አዕምሮ ሁነኛ ቦታ ከያዘ ጊዜ ጀምሮ ሆን ተብሎ በተከታታይ በገዥ መደብነት፣ በነፍጠኝነት፣ በጨቋኝ ብሔርነት፣ ወዘተ ተፈርጆ በቡድንና በተናጠል ከንብረት ነጠቃ እስከ ጅምላ ግድያ የተፈጸመበት መሆኑ ያደባባይ ሚስጢር መሆኑ በዋናነት የሚጠቀሱት ናቸው!!

ከሁሉም በላይ ደግሞ ዘረኛው የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን “በጎሳ ፖለቲካ ፕሮግራም” ዐማራን ቀንደኛ የትግራይ ሕዝብ ጠላት አድርጎ ስለው፣ ዐማራ ሳይጠፋ ትግራይ ማኅበራዊ ሰላም ልታገኝ አትችልም በማለት፣ ትውልዱን/ተወላጁን በፀረ-ዐማራነት አደራጅቶ ባለፉት 26 የአገዛዙ ዓመታት ብቻ ከ5 ሚሊዮን በላይ ዐማራ ከምድረ - ገጽ ሲያጠፋ፣ በኅብረ-ብሔራዊም ሆነ፣ በብሔር ከተደራጁ ድርጅቶች ውስጥ ይህንን ጥፋት በአርምሞ ከማየት በስተቀር አማራው ተደራጅቶ መብቱን እንዲያስከብር ያደረጉት ጥረት አልታየም። አንዳንዶቹም ይባስ ብለው የጥፋቱ ተባባሪ በመሆን ዐማራውን በተገኘበት እንዲገደል፣ እንዲሳደድ፣ ንብረቱ እንዲነጠቅ አድርገዋል።

በዚህም የተነሳ ዐማራው የሚያደርገው ትግል የነፃነት፣ የዲሞክራሲ፣ የፍትሕና የብሔርተኝነት ሳይሆን፣ እንደሰው የመቆጠር፣ እንደሰው በአገር ላይ የመኖር፣ እንደሰው ልጅ ወልዶ የመሳምና ዘር የመተካት፣ እንደ ክፉ አውሬ እየታደኑ ለዕርድ ያለመቅረብ እና በአጠቃላይ መሠረታዊ የሆነ የማንነትና የኅልውናው ትግል ፋታ የማይሰጠውና ይዋል ይደር የማይባል በመሆኑ ነው። በመሆኑም የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በተቀነባበረ ሁኔታ እየተፈጸመበት ያለው የአማራ ነገድ ራሱን ከመጥፋት ለመከላከል ወይም ኅልውናውን ለማትረፍ ተፈጥሮአዊውም ሆነ ሰው ሠራሹ ሕግ የሚደግፈው ስለሆነ በነገዱ ዙሪያ እንዲደራጅ ግድ ያለው መሆኑ አንዱና ዋናው ምክንያት ነው። ይህም ቀደም ሲል በዐማራ ላይ የተቃጠውን አደጋ አርቆ ያየውን በፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ይመራ የነበረው መዐሕድ ተገንዝቦት የነበረ ታሪካዊ ሃቅ መሆኑን ማስታወስ ይቻላል።

ሁለተኛው ምክንያት፣ በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል የተፈጸመበትና እየተፈጸመበት ያለው ዐማራ በመሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በፅኑዕ ስለሚያምን ጭምር በመሆኑ፣ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ቀድሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለውን ወገን ማጥፋት የፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ዓላማ ስለሆነ፣ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለመታደግ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ከልብ የሚያምነው ዐማራው ተደራጅቶ ራሱን ካዳነ በኋላ፣ ከሌሎች ለኢትዮጵያ ቅን ከሚያስቡ ነገዶችም ሆነ ድርጅቶች ጋር በመሆን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከጥፋት ለመታደግ ብቸኛውና አስተማማኙ መንገድ ተደራጅቶና ጠንክሮ መገኝት በመሆኑ ነው።

በመሆኑም ስም ተግባርን ይገልጻል እንዲሉ፣ አዲስ የተቋቋመው የፖለቲካ ድርጅት የአጭር ጊዜ ግቡ ዐማራውን ከጥፋት ማዳን፣ ማንነቱንና ኅልውናውን ማስጠበቅ ሆኖ፣ ከሌሎች መሰል ድርጅቶች ጋር በአንድ ላይ ሆኖ የኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠልን እንደመድረሻ ግቡ ያደረገ ድርጅት መመሥረት አስፈላጊ በመሆኑ፣ “የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት” የተሰኘ ስሙ ከተግባሩ የተጣጣመ ድርጅት በዐማራው ወጣት፣ ኅልማሳ፣ ሸማግሌ፣ ሴት ወንድ፣ ተማሪ፣ አስተማሪ፣ ገበሬ ነጋዴ የታቀፈና ማኅበራዊ መሠረቱ የሠፋ ድርጅት በአገር ውስጥ በገቡዕ ተመሥርቷል። የዚህ ድርጅት የሁለንተናዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ድርጅትም በውጭ ሀገር ተመሥርቷል። የድርጅቱ ዓላማም ግቡን ይመታ ዘንድ፣ የጥቃቱ ሰላባ የሆነው ሁሉም ዐማራ የሚችለውን ድጋፍ እንዲቸረው ጥሪ ያቀርባል። ድጋፍ ማድረግ ባንችል እንኳን እንቅፋት ከመሆንና የባንዳነት ተግባር ላለመፈጸም ለራሳችን ቃል መግባት ይጠበቅብናል። ይህ ካልሆነ፣ የዐማራው ኅልውና ታጋዮች የዐማራውን ኅልውና ለማረጋገጥ

በሚያደርጉት የሞት ሽረት ግብግብ ሂደት ውስጥ፣ የመጀመሪያ የጥቃት ዓላማቸው የሚያደርጉት ከመንገዳቸው ላይ ቆሞ ለእንቅስቃሴአቸው መሰናክል በሆነ በማንኛውም ሰው ላይ መሆኑን እያንዳንዱ ገሊናውን ሽጦ የአማራው ዋና ጠላት የሆነውን ወያኔን የሚያገለግል አማራ ሁሉ ከወዲሁ ሊያውቀው ይገባል። አማራውን በዋና ጠላትነት ፈርጆ እያጠፋው ካለው ወያኔ ጋር ወግነው ዐማራን በሚያጠቁና በሚያስጠቁ ዛቢያዎች ላይ የዐማራው ጎልውና ኃይሎች የማያዳግም እርምጃ እየወሰዱ ወደፊት የሚገሰገሡ መሆኑን ጎቤ መልኬን በማስገደል በተባበረው እና በሰሜን ሸዋ ሁለት የዐማራ ታጋዮችን ባስገደሉ ባንዳዎች ላይ የወሰዱት አፋጣኝ እርምጃ ትምህርት ሰጪ ነውና ልብ ያለው ልብ ይበል።

የዐማራው ጎልውና መጠበቅ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!!

